

እኤ አ ከመስከረም 2023 ጀምሮ፣ **Paid Leave Oregon** ልጅን ለመውለድ ወይም ለማደግ፣ ለርስዎ ወይም ለሚወዱት ሰው ከባድ ህመም ወይም ወሲባዊ ጥቃት፣ ወይም የቤት ውስጥ ጥቃት፣ ትንኮሳ፣ ወይም ማሳደድ ካጋጠምዎ የሚከፈልበት ፈቃድ በመስጠት በአረገን ውስጥ አብዛኛዎቹን ሰራተኞች ያገለግላል።

### ከPaid Leave Oregon በኩል ምን ጥቅማጥቅሞች ይሰጣሉ እና ማን ብቁ ነው?

ባለፈው አመት ቢያንስ **1,000** ዶላር ያገኙ በአረገን ያሉ ሰራተኞች እስከ **12** ሳምንታት የሚከፈል የቤተሰብ፣ የህክምና ወይም የአስተማማኝ ፈቃድ በጥቅማ ጥቅም አመት ሊያገኙ ይችላሉ። በእረፍት ላይ እያሉ፣ **Paid Leave Oregon** ለሰራተኞች የደመወዛቸውን መቶኛ ይከፍላል። የጥቅማጥቅም መጠን የሚወሰነው ሠራተኛው ባለፈው ዓመት ባገኘው ገቢ ላይ ነው።

### ለPaid Leave Oregon አረገን ማን ይከፍላል?

ከጥር **1፣ 2023** ጀምሮ ሰራተኞች እና አሰሪዎች ለ**Paid Leave Oregon** በደመወዝ (ፕይሮል) ቀረጥ ያዋጣሉ። መዋጮዎች እንደ የደመወዝ መቶኛ ይሰላሉ እና ቀጣሪዎ የእርስዎን የመዋጮ መጠን ከክፍያዎ ላይ ይቀንሳል።

### እረፍት ስለ መውጣቴ ለአሰሪዬ መንገር ያለብኝ መቼ ነው?

የእረፍት ጊዜዎ አስቀድሞ የሚታይ ከሆነ፣ የሚከፈልበት የቤተሰብ፣ የህክምና ወይም የአስተማማኝ እረፍት ከመጀመራቸው ቢያንስ **30** ቀናት በፊት ለአሰሪዎ ማስጠንቀቂያ መስጠት አለብዎት። አስፈላጊውን ማስታወቂያ ካልሰጡ፣ **Paid Leave Oregon** የመጀመሪያውን ሳምንታዊ ጥቅማጥቅም በ**25** በመቶ ሊቀንስ ይችላል።

### ለዕረፍት ፈቃድ በክፍያ (Paid Leave) እንዴት ማመልከት እችላለሁ?

በመስከረም 2023፣ ለፈቃድ ለ **Paid Leave Oregon** በእንቴርኔት በ [paidleave.oregon.gov](http://paidleave.oregon.gov) ማመልከት ይችላሉ ወይም ከመምሪያው የወረቀት ማመልከቻ ይጠይቁ። ማመልከቻዎ ውድቅ ከተደረገ፣ ውሳኔውን ከአረገን የስራ መምሪያ ጋር ይግባኝ ማለት ይችላሉ።

### መብቶቼ ምንድን ናቸው?

የሚከፈልበት ፈቃድ ለማግኘት ብቁ ከሆኑ ቀጣሪዎ እንዳይወሰድ ሊከለክልዎት አይችልም። ለቀጣሪዎ ቢያንስ ለ**90** ተከታታይ የቀን መቁጠሪያ ቀናት ከሰሩ የሚከፈልበት ፈቃድ በሚወስዱበት ጊዜ ስራዎ የተጠበቀ ነው። በእረፍት ላይ እያሉ የጡረታ መብቶችዎን አያጡም እና ቀጣሪዎ በሚሰሩበት ጊዜ ተመሳሳይ የጤና ጥቅማጥቅሞችን ይሰጥዎታል።

### የእኔ መረጃ እንዴት ይጠበቃል?

ከአሰሪዎ ጋር ለመጋራት የመረጡት ማንኛውም የጤና መረጃ ከቤተሰብ፣ ከህክምና ወይም ከዳህንነት ፈቃድ ጋር የተገናኘ ሚስጥራዊ ነው እና መልቀቅ በህግ ካልተጠየቀ በስተቀር በእርስዎ ፈቃድ ብቻ ሊለቀቅ ይችላል።

### ስለመብቶቼ ጥያቄዎች ካሉኝስ?

የሚከፈልበት የዕረፍት ጊዜ ጥቅማጥቅሞችን ስለጠየቁ ወይም ይገባኛል ስላሉ አሰሪዎ በርስዎ ላይ አድልዎ ማድረግ ወይም መበቀሉ ህጋዊ አይደለም። አሰሪዎ ህግን የማይከተል ከሆነ፣ የፍትህ ብሔር ክስ በፍርድ ቤት የማቅረብ ወይም ለአረገን የሠራተኛ እና ኢንዱስትሪዎች ቢሮ (**BOLI**) ቅሬታ የማቅረብ መብት አልዎት። ለ**BOLI** በመስመር ላይ፣ በስልክ ወይም በኢሜል ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ፡-

**ድረ ገጽ** ፣ [www.oregon.gov/boli](http://www.oregon.gov/boli)  
**ይደውሉ**፣ **971-245-3844**  
**ኢሜይል**፡- [help@boli.oregon.gov](mailto:help@boli.oregon.gov)

ስለ **Paid Leave Oregon** የበለጠ ይረዱ  
**ድረ ገጽ**፣ [paidleave.oregon.gov](http://paidleave.oregon.gov)  
**ይደውሉ**፣ **833-854-0166**  
**ኢሜይል**፡- [paidleave@oregon.gov](mailto:paidleave@oregon.gov)